



በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅ ከአንድ ዓመት በላይ በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የተካሄደው የሚኒስትሮች ስብሰባ በስኬት ተጠናቀቀ።

ለአንድ ዓመት ከሁለት ወራት ያህል በኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብፅ የውጭ ጉዳይ፣ የውሃ ሀብት ሚኒስትሮች እና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ሲያደርጉት የነበረ እልህ አስጨራሽ ውይይት እና ድርድር አዲስ አባባ በተካሄደ ስብሰባ ትናንት ሌሊት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በታላቁ ህዳሴ ዙሪያ ድርድር ሲካሄድባቸው እና ስምምነት ላይ ሳይደርሱባቸው የቆዩ የተለያዩ ጉዳዮች የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ ከሱዳን እና ከግብፅ ስምምነት ተደርሶባቸዋል።

ከሱዳን እና ከግብፅ ጋር እስከ ሌሊቱ 9:00 ሰዓት በተካሄደው የተሟሟቀ ክርክር ከመግባባት ላይ የተደረሰባቸው ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው።

አንደኛ ከዚህ በፊት በግብፅ በኩል ልዩነቶችን በሌላ በሰለጠኛ ወገን አደራዳሪነት እንዲፈታ የነበራት አቋም በማስቀረቷ በግድብ አሞላልና የውሃ አለቃቅ (Filling and Operation) ላይ ራስን የቻለ ሳይንሳዊ ጥናት ለማካሄድ ከሰባት አገሮች ከእያንዳንዳቸው አምስት አባላት የሚወከሉበት አንድ ቡድን ለማቋቋም ተስማምተዋል።



ሁለተኛ ቀደም ሲል በአማካሪው የቀረበው የጥናት ማስጀመሪያ ሪፖርት ላይ ኢትዮጵያ እና ሱዳን ያላቸውን የማብራሪያ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች በተመለከተ ግብፅ ምንም ዓይነት አስተያየት ለመቀበል ፍቃደኛ አይደለም የሚል አቋም ስታንፀባርቅ መቆየቷ የሚታወስ ነው። በትናንትናው ስብሰባ በአማካሪው የቀረበው የጥናት ማስጀመሪያ ሪፖርት ላይ አገሮቹ ያላቸውን የማብራሪያ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በሶስትዮሽ ብሄራዊ የቴክኒክ ኮሚቴው ተደራጅተው ለአማካሪው በማቅረብ አማካሪው በሚሰጠው መልስ ላይ በቀጣይ ውይይት ለማድረግም ተወስኗል።

ሶስተኛው የሃገራቱ መሪዎች በዓመት ሁለት ጊዜ በተራ በተራ በመዲናቸው ስብሰባ እንዲካሄድ ሚኒስትሮቹ ከመግባባት ደርሰዋል።

አራተኛ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት ፈንድን ለሚቋቋም እንዲችል የሶስቱ አገራት የሚመለከታቸው የውሃ ኃላፊዎች ግንቦት 26 እና 27/2010 ዓ.ም ካይሮ ተገናኝተው ፈንድ በሚቋቋምበት ሁኔታ ላይ ተወያይተው በሚኒስትሮቹ በኩል ለመሪዎች ቅርብ ይፀድቋል ተብሏል።

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ርወርቅነህ ገበየሁ ባደረጉት የመዝገብ ንግግር ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በእንጥልጥል ላይ በነበሩ ጉዳዮች ከመግባባት ተደርሷል። ሚኒስትሩ ስብሰባው በስኬት በመጠናቀቁ መደሰታቸውን ገልፀው፣ በመግባባት ላይ የተደረሱ ጉዳዮች የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል።

በግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚያ ሹክሪ በበኩላቸው ውይይቱ የተካሄደበት መንፈስ ግልፅነት እና ወንድማማችነት የተሞላበት እንደሆነ በመግልፅ መግባባት ላይ እንዲደረስ ኢትዮጵያ ላደረገቸው አስተዋፅኦ አመስግነዋል።



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር



THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ፕሬስ መግለጫ

PRESSRELEASE

የሱዳን ውሃ ሚኒስትር ሙታዝ ሙሳ ይህ ውጤት ከአንድ ዓመት በላይ እልህ አስጨረሽ ጥረት በኋላ መገኘቱን ትልቅ ትምህርት የለምንም የሶስተኛ የውጭ ጣልቃ ገብነት በጋራ ጉዳዮችንን መፍታት መቻላችን ነው ብለዋል።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

ቃል አቀባይ ጽ/ቤት

ግንቦት 8 ቀን 2010 ዓ.ም.